



የድንገተኛ ጊዜ የኪራይ እርዳታ ፕሮግራም (Emergency Rental Assistance Program, ERAP)

ERAP ምንድን ነው?

የድንገተኛ ጊዜ የኪራይ እርዳታ ፕሮግራም (ERAP) የመኖርያ ቤት ድንገተኛ ችግሮች ላጋጠማቸው፣ አነስተኛ ገቢ ያላቸው የግዛቱ ኗሪዎችን ይረዳል። ቤት አልባነትን ለማስወገድ፣ ቤትን መልሶ ለማቋቋም፣ ወይም ቤት መልቀቅን ለመከላከል አፋጣኝ እርምጃ የሚያስፈልግ ሲሆን የመኖርያ ቤት ድንገተኛ ችግር ተብሎ ይታወቃል።

ERAP እንዴት ሊረዳ ይችላል?

ERAP የሚከተሉትን በመክፈል ሊያግዝ ይችላል፦

- ከቤት በሚለቀቅ ጊዜ፣ የመዘግየት ክፍያዎች እና የፍርድ ቤት ክፍያዎችን ጨምሮ ያልተከፈለ ኪራይ
- ለአዲስ መኖሪያ የዋስትና መያዣ ገንዘብ
- የመጀመሪያ ወር ኪራይ

ERAP ከላይ ከተዘረዘሩት ውጪ የአገልግሎት ክፍያዎችን፣ የወለድ አገድ ክፍያዎችን፣ ወይም ማንኛውም የመኖርያ ቤት ወጪን ለመክፈል አያግዝም።

ለERAP ብቁ ማነው?

እርስዎ የDC ኗሪ መሆን አለብዎት፣ እና ገቢዎ እንደቤተሰቡ መጠን ከወርሃዊ የፌደራል የድህነት ደረጃ ከ125% በታች መሆን አለበት።

ERAP ሁሉንም የኪራይ ማመቻቶቻችን ወይም የዋስትና መያዣ ይከፍላል?

ለERAP ሲያመለክቱ፣ እኛ የእርስዎን ገቢ እና ሀብቶችን እንመለከታለን። እርስዎ ብቁ ከሆኑ እርስዎ ምን ያክል መክፈል እንዳለብዎት እና ERAP ምን ያክል እንደሚከፍል እንገባዎታለን።

ERAP የሚከፈለው መጠን ላይ ገደብ አለ?

ERAP የሚከፈለው እስከተወሰነ መጠን ነው። ላልተከፈለ ኪራይ፣ ERAP እስከ 5 ወራት ድረስ ያልተከፈለ ኪራይ፣ ወይም \$4,250 ድረስ ይከፍላል። (የአካል ጉድለት ካለ ወይም ሰባት ወይም ከዚያ በላይ የሆኑ ልጆች ላላቸው ቤተሰቦች፣ ይህ እስከ \$6,000 ድረስ ሊጨምር ይችላል።) ለዋስትና መያዣዎች እና ለመጀመሪያ ወር ኪራይ፣ ERAP ለእያንዳንዱ አጠቃላይ \$900 ሊከፍል ይችላል።

ከፍተኛው የERAP መጠን መክፈል የመኖርያ ቤት ድንገተኛ ችግርን ሊቀርፍ ካልቻለ፣ ቀሪውን የሚፈለገውን ገንዘብ እስካላሳዩ ድረስ ERAP ክፍያውን አይፈጽምም። በተጨማሪ፣ ከERAP እርዳታ ማግኘት የሚችሉት በአስራ ሁለት ወር ጊዜ ውስጥ አንዴ ነው።

ERAP ገንዘቡን በቀጥታ ለኔ ሊሰጠኝ ይችላል?

ERAP ክፍያውን በቀጥታ ለቤቱ ባለቤት፣ ለፍርድ ቤት፣ ወይም ለፍርድ አስፈጻሚዎች ሊሰጥ ይችላል። ለእርስዎ ምንም ገንዘብ በቀጥታ አይሰጥም።

እኔ ለERAP እንዴት አመለክታለሁ?

ስድስት (6) ድርጅቶች የERAP ማመልከቻ ይቀበላሉ። ስምቻቸው፣ አድራሻቸው፣ እና የስልክ ቁጥራቸው በዚህ ቅጽ ግልባጭ ላይ ተዘርዝሯል። እርስዎ ብቁ መሆንዎን ለመወሰን ማመልከቻ መሙላት፣ ቃለመጠይቅ ማድረግ፣ እና ድርጅቱ የሚፈልገውን ሰነዶች ማቅረብ አለብዎት። አስቸኳይ አደጋው አልባት ካገኘ በኋላ ለመኖርያ ቤት የሚከፍሉት በቂ ገንዘብ ከሌለ፣ እርስዎ በተጨማሪ በአገልግሎቶች አስተዳደር ላይ ድርሻዎን ለመውሰድ መስማማት አለብዎት። ይህ ሌላ የመኖርያ ቤት ድንገተኛ ችግር እንዳያጋጥም ለማረጋገጥ ይረዳል።

ለአጠቃላይ የERAP ጥያቄዎች፣ እባክዎ ኢሜይል ያድርጉ፦

erap.program@dc.gov ላይ መልዕክት ይላኩ



እርስዎ በሚከተሉት ስፍራዎች የERAP ቀጠሮ መጠየቅ ይችላሉ፡

የካቶሊካዊ በጎ ኢድራጎቶች

The Southeast Family Center

2812 Pennsylvania Avenue, SE, Washington, D.C., 20020

ቢሮ (202) 338-3100፣ ወይም ፋክስ (202) 338-3188 ድረገጽ፡ www.catholiccharitiesdc.org

ለቀጠሮዎች ይደውሉ፤ የወሩ 1ኛ እና 3ኛ ሰኞ ከ 9 ጥዋት - 11ጥዋት

WRITs ያላቸው፣ መኖራቸውን ለማጣራት ከሰኞ - አርብ ይደውሉ (ስድስት[6] ደምበኞች በሳምንት)

Housing Counseling Services, Inc.

2410 17th Street, NW, Suite 100, Washington, D.C., 20009

Adams Alley (Euclid እና Kalorama ጎዳናዎች መካከል)

ቢሮ (202) 667-7006፣ ወይም ፋክስ (202) 667-1267 ድረገጽ፡ www.Housingetc.org

ERAP ሪከርድ የተደረገ የመረጃ መስመር፡ (202) 667-7339

(ቀጠሮዎች ብቻ፣ በየወሩ የመጀመሪያ የሰራ ቀን ላይ ከ9-5 በ(202) 667-7339) ይደውሉ።

Salvation Army (NW ቢሮ)

National Capital Area Command

1434 Harvard St, NW Suite B, Washington, D.C., 20009

ቢሮ፡ (202) 332-5000፣ ወይም ፋክስ (202) 332-5156 ድረገጽ፡ www.salvationarmynca.org

(በወሩ 2ኛ እና 4ኛ ሰኞ ላይ ቀጠሮ ለማስያዝ ይደውሉ። WRIT ሁልጊዜ ሀሙስ ያለቀጠሮ መስተገግዶ)

የመዳን ወታደር (SE ቢሮ)

The Solomon G. Brown Social Services Center

2300 Marthin Luther King Jr. Avenue, SE, Washington, D.C., 20020

ቢሮ (202) 678-9771፣ ወይም ፋክስ (202) 889-8492

(በወሩ 2ኛ እና 4ኛ አርብ ላይ ቀጠሮ ለማስያዝ ይደውሉ)

WRIT ሁልጊዜ አርብ ያለቀጠሮ መስተገግዶ)

The Community Partnership for The Prevention Of Homelessness (TCP)

ብ Virginia Williams Family Resource Center

920 Rhode Island Avenue NE Washington, D.C., 20018

ቢሮ (202) 312-5510፣ ወይም ፋክስ (202) 312-5598 ድረገጽ፡ www.community-partnership.org

(ቀጠሮዎች በስልክ ብቻ በየወሩ 3ኛው እርብ ይያዛሉ። WRIT ያለቀጠሮ መስተገግዶ ሰኞ እና ማክሰኞ የመጀመሪያዎቹ 10 ደምበኞች በእያንዳንዱ ቀን)

United Planning Organization (UPO)

2907 Martin Luther King Jr. Avenue, SE, Washington, DC 20032

ፋክስ (202) 562-3802 ድረገጽ፡ www.upo.org

ERAP የቀጠሮ ማስያዣ (202) 231-7922

Greater Washington Urban League

2901 14th Street, NW, Washington, D.C., 20009

ቢሮ፡ (202) 265-8200፣ ወይም ፋክስ (202) 387-6515፣ ድረገጽ፡ www.gwul.org

(በወሩ 3ኛ ሰኞ ላይ ቀጠሮ ለማስያዝ ይደውሉ) WRIT ሁልጊዜ አርብ ያለቀጠሮ መስተገግዶ)